

ለመሪው የተዘጋጀ

ጥናት አንድ (ፊልሞና ቁ1-11)

1. በዚህ ክፍል የተጠቀሱት ሰዎች፡ ጳውሎስ፣ ጢሞቴዎስ፣ ፊልሞና፣ አፍቢያ፣ አርክጳ ሲሆኑ በጳውሎስና በፊልሞና መሃል ስላለው ግንኙነት ወዳጄና አብሮ ለራተኛ እንደሆነ ቁጥር 2 ይነግረናል።
2. ለፊልሞና የሚጸልየው ጸሎት በምሥጋና ላይ ያተኮረ ሲሆን የምስጋናውም ምክንያት በህይወቱ ስለሚታየው በጌታ ስለለው እምነትና ለቀዱሳን ስላለው ፍቅር ነው።
3. የመጀመሪያው በክርስቶስ ያለንን መልካም ነገር ሁሉ በሚገባ እንዲረዳና ሌላው ደግሞ እምነቱን ለሌሎች በማካፈል እንዲተጋ ይጸልይለታል። ክርስቶስ በውስጣችን በመግባቱ ካገኘናቸው ብዙ በረከቶች አንዱ የይቅርታ መንፈስ ስለሆነ በዚህ እውነት እንድንመላለስ ያስፈልገናል።
4. በፊልሞና ህይወት ውስጥ ያይወና በቁ7 ላይ የሚጠቅሰው ነገር ቅዱሳንን ልብ የሚያሳርፍ ሰው መሆኑን ነው። «የቅዱሳንን ልብ ስላሳረፍህ» የሚለው የተለያየ ሃሳብ ሊሰጥበት ስለሚችል ተወያዩበት።
5. የነበሩት ሁለት መንገዶች አንደኛው በሀዋርያነቱ ሥልጣን የመጠቀም ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በፍቅር መለመን ናቸው። በፍቅር መለመንን ነው የመረጠው፤ ምክንያቱም ከልብ የሆነ ይቅርታ እንዲገኝ እንጂ እሺ መባል ብቻ በቂ ሆኖ ስላላየው ነው።
6. ሁለቱ ነገሮች ሽምግልናውና እስረኛነቱ ናቸው። እነዚህን በተለይም እስሩን መጥቀስ ያስፈለገው የአናሲሞስን ወደ ጌታ የመጣበትን መንገድ ለመጥቀስ ብሎ ነው።
7. ጳውሎስ አገልግሎትን በቦታ የሚወስን ሰው እንዳልሆነና በጊዜው እግዚአብሔር ያስቀመጠው ቦታ ያ ለእርሱ የአገልግሎት መስክ እንደሆነ የሚያምን ሰው ነው።
8. አናሲሞስ ቀድሞ ጠቃሚ ሰው እንዳልነበረና አሁን ግን ለጌታው ብቻ ሳይሆን ለጳውሎስም ጭምር ጠቃሚ እንደሆነ ይናገርለታል። በክርስቶስ ልቡ መቀየሩን ጳውሎስ ስለተረዳና ከዚህ በፊት ለእርሱ ካሳየው ተነስቶ እንደሚሆን አያጠራጥርም። ጌታን በኛ ውስጥ አለ ብለን ስንናገር ለራሳችን ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም የምንጠቅም ሰዎች ሆነን ልንገኝ ያስፈልገናል።

ለመሪው የተዘጋጀ

ጥናት ሁለት (ፊልሞና ቁ12-25)

1. በዚህ ክፍል አናሲሞስ ከማለት ይልቅ የሚጠራው «የልቤ ሰው» በማለት ነው። ይህንን አባባል በተለያዩ መንገድ መረዳት የሚቻል ሲኖን በቁ13 ከተናገረው አንጻር ሲታይ የልቤን የሚያደርስልኝ ማለቱ ሊሆን ይችላል። በሌላ በኩል ደግሞ የአናሲሞስን የልብ የሚያደርስ መንፈሳዊ ህይወቱን መግለጫ ሊሆን ይችላል።
2. ልክ በኤየሱስ ህይወት እንደሚታየው፣ ጳውሎስም በወንጌል ተቃዋሚዎች ላይ ሃይለኛነቱ የተገለጠ ሲሆን ለወንጌል ወዳጆች ግን ምን ያህል ትህትናው የተገለጠ (gentle) እንደሆነ ከዚህ ክፍል እንረዳለን። እያንዳንዱ ሊማር የሚችለውን ይናገር።
3. እነዚህ ሶስቱ ጊዜን የሚጠቁሙ ቃላት አናሲሞስ ከመዳኑ በፊት የነበረውን ህይወት፣ የአሁን ህይወቱንና ከአሁን በኋላ ሊኖረው ለኖር የሚጠበቅበትንና ሌሎችም እንዴት ሊያዩት እንደሚገባቸው የሚያሳይ ነው።
4. በፊል ቁ16 ላይ ያለው ሃሳብ በአብዛኛው ያተኮረው በጌታው ላይና እርሱ ሊያሳየው በሚኖርበት ፍቅር ላይ ሲሆን በኤፌሶን ላይ ያለው ደግሞ የአናሲሞስን ሃላፊነት ግልጽ አድርጎ ስላስፈረው ያልሆነ አስተሳሰብ ውስጥ እንዳይገኙ ለሁለቱም ይረዳቸዋል።
5. የገንዘብ መትረፍ ጉዳይ ሳይሆን፣ የሰረቅነው ነገር እያለ ያንን ሳንመልስና ሳናስተካክል እንዲሁ በይቅርታ ስም ዝም ብሎ መደባለቅ ትክክለኛ አስተሳሰብ እንዳልሆነ ያስተምራል። ኤፌ 4:28ትን ተመልከት።
6. ጳውሎስ በጣም ግሩም የሆነና የፊልሞናን ልብ በሚነካ መንገድ ነው የቀረበው። ጥሩ ዘዴ ከሚያሰኙት ነገሮች መሃል፣ ከሃይል ይልቅ ፍቅርን መጠቀሙ(ቁ8)፣ በራሱ ከመወሰን ይልቅ ማማከርን መጠቀሙ(ቁ14)፣ እንደ ጓደኛ መቅረቡ(ቁ17)፣ የጠፋ ካለ እንዲሸፋፈን አለመፈለጉ(ቁ18-19) እና የመሳሰሉትን መጥቀስ ይቻላል።
7. ሐዋርያው ከአናሲሞስ ጋራ ባሳለፈው ጊዜያት የሚያኮራ ዓይነት ህይወት እንዳየበት እንረዳለን። ምክንያቱም በቁ11 ላይ በድፍረት አሁን ጠቃሚ ነው ማለቱ፣ ቁ12 የልቤ ሰው ማለቱ፣ ቁ16 ተወዳጅ ወንድም ማለቱና የመሳሰሉት ሃሳቦች በእርሱ ላይ ትልቅ እምነት እንደነበረው ያሳያል።
8. እያንዳንዱ የልቡን እንዲያካፍል ጊዜ ውሰዱ።